

መንግሥትነት ከቤት ይጀምራል

ምሕረት ዘገዬ

June 23, 2017

ፈረንጆች “Charity begins at home.” ይላሉ። እንዲህ ሲሉ መልካምነት ወይም በጎነት ከቤት እንደሚጀምር ለመግለጽ ነው። እኔም ከዚህ አባባል ኮርጄ “መንግሥትነት ከቤት ይጀምራል” አልሁ። በመሠረቱ ከቤት የማይጀምር ነገር የለም። ከቤት የሚጀምር ነገር በጎም ሆነ ክፉ በውጭም ይታያል። ከቤት ያልጀመረ ከውጭ አይመጣም። ስለዚህ የብዙ ነገሮች መሠረት ቤት ነው። የሰው ዕድገት የሚጀምረው ከቤት በመሆኑ ቤታችን በኛነታችን ላይ ያለው ተፅዕኖ ቀላል አይደለም። “እናቷን አይተህ ልጅቷን አግባ” መባሉም ለዚህ ነው።

እናትና አባት መልካም ሰዎች ከሆኑ በአብዛኛው ልጆችና የልጅ ልጆችም መልካም የመሆናቸው ዕድል የሰፋ ነው። በተቃራኒው እናት ክፉ ብትሆን ሴት ልጆቿ የእርሷን መጥፎ አርአያ ተከትለው ክፉ የመሆን መጥፎ ዕድል ሊገጥማቸው ይችላል። ለአብነት ባሏን የምታታልል ሚስት ማታለል የዕድቅ ሥራ እንደሆነ ያህል የምታምን ልጃገረድ ነው ለማሳበረሰቧ የምታበረከተው። ባል ሰካራምና አምሸቶ የሚገባ በድራቦሹም በሥራ ስትደክም የዋለችዋን ባለቤቱን የሚያንገላታና በሰካራ መንፈስ በመነዳት ቤተሰቡን የሚያምስ ከሆነ ወንዶች ልጆቹም ሲያድጉ የርሱን ባሕርይ በመያዝ ቤታቸውን የሚበጡብጡ ይሆናሉ፤ ዕድል ከዚህ ካልሰወራቸው።

መግቢያዎ ግልጽ ይመስለኛል። ለአንድ ሀገር አመራርም እንበለው አስተዳደር ከጥሩ ቤተሰብ መውጣት ወሳኝ ነው። ቀደም ካለ ጊዜ ጀምሮ የሀገራችንን የአስተዳደር ልጋም የሚይዙ ዜጎቻችንን አስተዳደግና የልጅነት ባሕርይ ብናጤን ምናልባትም ብዙዎቹ ለተቆናጠጡት ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነት የሚያበቃ የኋላ ታሪክ ላይኖራቸው ይችላል። ወደ እገሌና እገሌ አልገባም።

ይህችን መጣጥፍ ለመከተብ ያነሳሳኝ አንድ አሳዛኝ ታሪክ ሰምቼ ነው። እባካችሁን ወደየአእምሮአችን እንመለስ። የኛን የተጣመመ ባሕርይ ከማቃናትና ከመግራት በተጓዳኝ የልጆቻችንን የወደፊት ሕይወት የተበላሸ እንዳይሆን ከፍተኛ ጥረት እናድርግ። የሰማሁት ነገር በጣም አደገኛና ሀገርን የሚያጠፋ ነው። ከዚህ ጠማማ መንገድ በአፋጣኝ ካልተመለስን በየጓዳችን የተጠመደው ፍንጅ ጊዜ እየጠበቀ የሚፈነዳና ማንንም ከማንም ለይቶ የማይምር ነው። ሕወሐት በከፈተልን የጥፋት ጎዳና እየተመምን ዘር እንኳ እንዳይተርፍ በጣም አደገኛ አቅጣጫ እየተከተልን ነው። በዛሬ ውስጥ ሆነን በየቤታችን የምነሠራው ነገር ነገ በግልጽ የሀገራችንን መፃፊ ዕድል እንደሚወስን መጠራጠር የለብንም። ስለዚህ ከዚህ በታች ከምነግራችሁ አሳዛኝ ተሞክሮ ብዙ መማር እንደሚገባን ማሳሰብ እፈልጋለሁ።

አንድ የወያኔ ሚኒስትር ነው። ለሰዎች ደኅንነት ስል የማንንም ስም አልጠቅሰም። ሚኒስትሩ ዘመድ ይሞትበታል። ከረምረም ብሎ ጓደኞቹ ሊጠይቁት ሰብሰብ ብለው ወደቤቱ ይሄዳሉ። ልቅሶው ስለሰነበተ ቴሌቪዥን ተከፍቶ እንግዶቹም

ቤተሰቡም ይመለከቱ ነበር። በዘመናዊ ቤተሰብ ውስጥ እንደደረገው የመረጃ ምንጭን ለረጅም ጊዜ መዝጋት ተገቢ አለመሆኑ መረጃት እንደሌለበትና ሚኒስትሩም ያደረገው ከዚህ አኳያ መጥፎ እንዳልሆነ ይታሰብልኝና በዚህ የቴሌቪዥን ሥርጭት ሳቢያ የተከሰተው ነገር ግና ሁላችንንም የሚያስተምር፣ ከተኛነበትም የሚያነቃ አቢይ ቁም ነገር ነው።

ሚኒስትሩና ጓደኞቹ የደራ ጨዋታ ይዘዋል። በነገራችን ላይ በወያኔው የዘር ፖለቲካ አገላለጽ መሠረት ሰዎቹ ሳይወዱ በግዳቸውና ባጋጣሚ ከሦስቱም “በጥባጭ” ነገዶች የሚወለዱ ናቸው። ሚኒስትር ተብዬው ደግሞ አርሞ ነው። <ተብዬው> ማለቴ በዚህ ሥርዓት አእምሯዊ የጤንነት ደረጃውንና ትምህርታዊ የብቃት መሥፈርቱን አሟልቶ የሚሾም ሰው እንደሌለ በሚገባ ስለምረዳ ነው። በስህተት ተሾመህ “ሰው” መሆንህ ቢደረስበት ተዋርደህና አለሥራህ ሥራና አለስምህ ስም ወጥቶልህ በአናቱም ላይ “ሙሰኛ” የምትለዋን የነሱን የሠርክ ስም ተሸልመህ ወደ ዘብጥያ ልትወርድ ትችላለህ። ወያኔ ጋ ቀልድ የለም። ጤናማ አስተሳሰብና አመለካከት እንዲሁም ብሔራዊ የሀገር ፍቅር ስሜት ካለህ በምንም ዓይነት የኃላፊነት ቦታ ላይ አትሾምም፤ ሰው መሆንህ እስኪጠራጠር ድረስ እጅግ የዘቀጠ ስብዕና እንዳለህ በአደባባይ ካልተመሰከረልህ የወያኔን ሹመት አታገኛትም (ሹመት ከፈለግህ ማሟላት ስለሚገባህ መሥፈርት ፍንጭ ልስጥህ – ሰካራምነት፣ ውሸታምነት፣ ዘሟችነት፣ ሙሰኝነት፣ ጎጠኝነት፣ አጨብጭቢነት፣ አላዋቂነት....)። ባለሥልጣናቱ “ሰው” መሆን ከፈለጉ በድብቅ ነው ሰው መሆን የሚችሉት። ዐዋቂና ምሁር መሆን ካማራቸው እነዚህንም መሆን የሚችሉት በሥውር ነው፤ ከተነቃባቸው ይባረራሉ። አሃ፣ ሰው ከሆኑማ “እንዴት”ንና “ለምን”ን ዐወቁ ማለት እኮ ነው። “ለምን?” ብለህ መጠየቅ ጀመርክ ማለት ደግሞ ጤናማ ሰው መሆን ጀመርክ ማለት ነውና ወያኔ አለቀለት ማለት ነው። ወያኔ ጋ ለመኖር ጭንቅላትህን ቦርጭ ካለህ እዚያ ውስጥ ወትራህ አለበለዚያም ዘመድ ካለህ በአደራ መልክ አስቀምጠህ ባዶ ቀፎህን ነው መግባት ያለብህና የምትችለውም። በዚህ ዘመን ለትልቅ ሥልጣን የሚታጩትና የሚሾሙትም ፀረ-አማራና ፀረ-ኢትዮጵያ የሆኑ በመብራት እየተፈለጉና ሥይጠናም(ሥልጠና) እየተሰጣቸው ነው። አሁን አሁን ደግሞ ደቡቦች በከፍተኛ ደረጃና በብዛት እየተሾሙ እንደሆነ ይነገራል። አማራ ጠሉ ኃይለማርያም በቀደደው የአሻንጉሊትነት የሥራ መደብ ደቡባውያኑ አልተቻሉም አሉ። ሽረ ደቡብ ከተነሳስ አይቀር ብዙ መዘዝ መጥቶብናል እናንተዬ! (በጨለማ ሰውን የሚደፉ ወጣቶች ከደቡብ እየፈለሱ አዲስ አበባን እየሞሉና ዜጎች እንደደረሰ በ 12 ሰዓት ወደ ቆጣቸው እንዲከቱ በመገደድ ላይ ናቸው ይባላል። በቆንጨራና በኮብል ስቶን ማጅር ማጅሩን እያሉ በተለይ “ንዑስ ከበርቴ”ውን የኔ ቢጤ ድሃ እየፈጁት እንደሆነ በስፋት ይነገራል፤ ወይ ዕዳችን! “አንበሣን ፈርቼ ዛፍ ላይ ብወጣ ነብር ጠበቀኝ” አሉ? የዘንድሮ ዘንድሮስ ከምንጊዜውም ዘንድሮዎች ለዩት አላች።) ስንክሳሩ ብዙ ነው ወንድሜ።.....

የዚያን ጣጠኛ ቲቪ ነገር ቀጠልኩ። በአሮምኛ ቋንቋ ይተላለፍ የነበረው ዝግጅት ተጠናቅቆ የአማርኛው ሊቀጥል ሲል ይሉኝታንና መደባበቅን የማያውቀው የሚኒስትሩ ትንሽዬ ልጅ “እነዚህ ጭራቆች ደግሞ መጡ!” ይልና ቴሌቪዥኑን ጥርቅም ያደርገዋል። ሚኒስትሩም ጓደኞቹም ባለቤቱም ከው አሉ። አያ ሚኒስትር አፉ እየተሳሰረ የሞት ሞቱን “ሕጻን እኮ ነው፤ ም...ምን ያ’ቃል? ብላችሁ ነው።” ይላል። የአሮምም የአማራም ደም የነበረው አንዱ የተማረ ጓደኛው “አይ፣ የእናንተን ይዞ እንጂ ይህ ሕጻን ከራሱ ምን አለውና እንዲህ ይላል?” በማለት በአማርኛ ይናገራል። የኢትዮጵያን ሕዝብ

በእኩልነትና በፍትህ ሊያስተዳድር በሚኒስትርነት ማዕረግ በወያኔ የተሾመው ሚኒስትር በአርምኛ “አንተ! በነዚህ መሃል እንዲህ ትለኛለህ?...” በማለት በትግራይዎችና በአማራዎች ፊት ሊያሳጣው እንደማይገባ በወቀሳ መልክ ጠቆሞ ያደርገዋል። ያ ሰው ከልቡ ሰው ነውና ቋንቋ ሳይቀይር (ኮድ ሳይለውጥ) በአማርኛ “አዎ፣ ችግሩ የኛ የአሳዳጊዎች ነው። ጥላቻን እየጋትን እናሳድጋቸዋለን፤ ሲያድጉም ያን ተግባራዊ እያደረጉ እርስ በርስ ከመጋጨትና ከመነታረክ ውጭ ሌላ የሚጠቅም በጎ ነገር አይሠሩም።...” ይለዋል። የጨዋታ አጀንዳ ይለወጥና ሰላምም ይወርድና በቤቱ ውስጥ ሕይወት እንደአዲስ ትቀጥላለች።

ቴሌቪዥኑ ግን አልተዘጋም ነበር። ተራውን ጠብቆ የባሰው መጣ። አማርኛው አለቀ - (ያው የነበረውም እንደነገሩ ለወጉ ያህል እንጂ አማርኛ እንኳን አሁን አሁን እየሞተች ነው)። ትግርኛው ሊቀጥል “ጥእና ሃበለይ ዝተፈተውኩም ተአዘብትና...” የሚል አስገምጋሚ የትግርኛ ጋዜጠኛ የቲቪው መስኮት ላይ ድቅን ይላል። ያ ሕጻን ያ ትግራዊ ጋዜጠኛ የጀመረውን የእንኳን ዋላችሁ/አመሻችሁ ዐረፍተ ነገር እንኳን እስኪጨረስ አልጠበቀውም። “ምናባታቸው እነዚህ ዐውሬዎች!” ይልና አሁንም ድርግም ያደርገዋል። ሚኒስትሩና ባለቤቱ የሚገቡበትን አጡ። በየቤቱ ይህን መሰል ጉድ ሞልቷል። ገመና ሸፋኙ ቤት ይሸፍነዋል እንጂ።

ኢትዮጵያ ማለት እንዲህ ሆነች። ከዚህ ገፋ አድርጌ ብናገር ደስ ባለኝ ። ነገር ግን ሰዎችን ላላስፈላጊ መስዋዕትነት መዳረግ ነው።

ምን አይታችሁ - ወያኔዎች የዘሩትን ገና በብዛትና በዓይነት ያጭዳሉ። የዘራውን የማያጭድ ገበሬ የለምና። ማን ተጠቃሚ ማን ተጎጂ እንደሚሆን የወደፊቱ ታሪካችን በግልጽ ይመስክረዋል። ወያኔዎችን ስታዘባቸው ባሏን የጎዳች መስሏት የገዛ ገላዋን በጋሬጣ የተለተለችውን ጅላጅል ሚስት ይመስሉኛል። የዘሩት የጥላቻ መርዝ ወደነሱ እንደማይዘር ያሰቡት አይመስሉም። በአማራ ላይ ያላቸው ጭፍን ጥላቻ እነሱንም ሀገሪቱንም ወደማይወጡት አዘቅት እየከተታቸው ነው። የሚሸሙት ሆድ አደር ሁሉ አማራንና ኢትዮጵያን የሚጠላ ይምሰላቸው እንጂ እነሱን እንደሚወድና እንደማይወድ እንኳን ለማወቅ ግድ ያላቸው አይመስሉም። እናም ለአማራ የጣዱት የወጥ መቀቀያ ጎላ ውስጥ እነሱም ገብተው ሊንፈቀፈቁ እንደሚችሉ አልተገለጠላቸውም - እንደወያኔ ልበ ሥውርና አእምሮ-ድፍን መቼም የትም የለም - በዘወትር ጸሎታችን “እጅግ ቸርና ሩህሩህ አምላክ” ብለን የምንጠራው እግዚአብሔር እነዚህን ወያኔዎች እንዲህ የጨከነባቸውና ባልጩት ራስ አድርጎ የፈጠራቸው ለምን ዓላማና በመጨረሻው ምን ሊያደርጋቸው ዐቅዶ እንደሆነ ሳስበው ሁል ጊዜም ይገርመኛል። ሌላውን ሁሉ ተውት፡- ከትግራይ ሕዝብ በግርድፍ ግምት ከ 60 እስከ 70 በሙቶው በአሁኑ ሰዓት የሚኖረው የት ነው? ይህ ሕዝብ ደላውም አልደላውም በስማቸው አተረፍም አላተረፈም እየኖረ ያለው ግን ከቀሪ ወንድምና እህቶቹ ጋር ከትግራይ ክልል ውጭ ነው - ውጭ ሀገራትን ጨምሮ። ታዲያ ወያኔዎች ለሌላዋ ኢትዮጵያ ከሚያጠምዱት በምብና ፈንጅ ይህን ብዙ ትግራዊ እንዴት ሊያድኑት ይችላሉ? እነዚህ ሰዎች ሁል ጊዜ የሚያቅዱት ዕቅድ “ሀ”ን ብቻ እንጂ ዕቅድ “ለ” የሚባል ከትግር መውጫ ብልጋት ኖሯቸው የሚያውቅ አይመስለኝም። ያው “ደፋርና ጭስ...” “እንደሚባለው በብላኔ የሚገቡበትን ጣጣ ሁሉ በብላኔ ይወጡታል፤ ይህ የዕውር ድምብር አካሄዳቸው እስካሁን ብዙም ያከሰራቸው

አይመስልም፤ እንጂ ለሠርገኛ ጤፍ የተዘጋጀ ብረት ምጣድ ቀይና ነጭ ጤፍን መርጦ ሳይቆላቸው እንደሚቀር ለሕወሓት ብቻ እንዴት ተገለጸለት? ሁል ጊዜ የሚገርመኝ ጥያቄ ስለሆነብኝ ነው አሁን እዚህ አለብታው የደነቀርኩባችሁ። ወደጀመርኩት - እያንዳዱ የአሁን ዘመን ባለሥልጣን - አማራም ቢሆን - ፀረ-አማራና ፀረ-ኢትዮጵያ መሆን እንዳለበት የሕወሓት ፅኑ እምነት ነው፤ መለስም “ሥልጣን የምንሰጠው በታማኝነት እንጂ በትምህርት ብቃትና በችሎታ አይደለም” ብሏል በግልጽ። ስለዚህም ነው አለምነው መኮንንን የመሰለ የወያኔ ዕንባ ጠባቂ ባሕር ዳር ላይ አማሮችን ጠፍንጎ ለማሰር በወያኔ ተሹሞ የምናየው። ስለዚህም ነው ገነት ዘውዴን የመሰለች ከወያኔ በልጣ ስለወያኔ የምትብከነከንና የምትጨነቅ ሲሞቱባትም ከሚስቶቻቸው በበለጠ ሙሾ የምታወርድ የአማራ ዮዲት ጉዲት “ወላድ አትይሽ”ን ልንመለከት የቻልነው። ብዙ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። አትታዘቡኝና ይህ ነገር የድግምት ይመስለኛል። የመረገምም ጣጣ ሳይኖርበት አይቀርምም እላለሁ። አንድ ለሂትለር ያደረ ይሁዲ ሌላ ምሥኪን ይሁዲን ይዞ በአሽትዊዝ የጋዝ ቼምበር አስገብቶ በይሁዲነቱ ምክንያት ሲያቀልጠው ይታያችሁ - ከዚህ በላይ ዕንቁቅልሽ ደግሞ ሊኖር አይችልም። በመሠረቱ አማራ ሆኖ ትግሬ መሆን ወይም ትግሬ ሆኖ አማራ መሆን በራሱ ምንም ማለት አይደለም፤ የምርጫ ጉዳይም ነው። ነገር ግን አልተፈጠርኩበትም ብለህ የካድከው ነገደም ቢሆን የመኖር መብት እንዳለው ማመን ይገባል እንጂ ገና ለገና ለሆድህም ይሁን አንዳች ነገር ተዘሮብህ ክደህ የወጣህበትን ማኅበረሰብ ሊያጠፉት ከተሰለፉ ወገኖች ጋር ተደርበህና ተባብረህ ለማጥፋት መነሳት በዕብድነት ብቻም አይገለጽም። ከዕብድነትም በላይ ነውና እንዲህ ዓይነት ሰው መመርመር አለበት። የዲኤንኤው ስብጥር (ኮምፖሲዚሽን) ተመርምሮ መታወቅና ህመሙ እንዳይዛመት ከትባት ሊፈጠርለት ይገባል። ለወደፊቱ በዚህ ርዕስ ዙሪያ ምሁራን አንድ በሉን።

ለማንኛውም በዚያ ከእህልና ግፋ ቢል ከፊደል ዘር መለየት ያላለፈ ችሎታና ዕውቀት ሊኖረው ከማይጠበቅ ሳይወድ በግዱ ጃዋር ሞሀመድን እንዲሆን ከተፈረደበት ኢትዮጵያዊ ሕጻን ብዙ የምንማረው ነገር አለ። አባትና እናቱ አጥፍተዋል። ማንንም ማሳብብ አይችሉም በትልቁ ነው ያጠፉት። እነሱ ንስሃ ይግቡ፤ ይጸጸቱና ወደደጉ መንገድ ይመለሱ። ለእነሱ ከዚህ በላይ ምክር የለኝም።

ወደኛ ልመለስ። እኔም ልጆች አሉኝ። አንቺም ልጆች አሉሽ። አንተም ልጆች አሉህ። እናተም ልጆች አሏችሁ፤ ባይኖሯችሁም እንኳን የኛ ልጆች የናንተም ናቸው። ሀገር የምትገነባው ወይም የምትፈርሰው ከሕጻናቷ ጀምሮ ነው። ከታች የጠፋ ከላይ ቢፈልጉት አይገኝም። እባካችሁን የኛን ስሜት በልጆቻችን ላይ ለመጫን አንሞክር፤ ልጆቻችንን የእምነቶቻችንና የጥላቻ ማቆያ ማኅደሮቻችን ከማድረግ እንቆጠብ። የራሳቸው ስብዕና እንዲኖራቸው እንጂ የኛ ጥላዎች ወይም ሲዲና ዲቪዲዎቻችን አድርገን አንጠቀምባቸው። ታሪክ እንሥራ። ቢያንስ ነገን ለእነሱ እንተውላቸው። የኛን ዘመን አበላሽተን የእነሱንም አናበላሽባቸው። በጥላቻ አናሳድጋቸው። ፍቅርንና መዋደድን እናሳያቸው። የኛ ስህተት የኛን ሕይወት አጨለመ። በዚያም ምክንያት የረባ ሕይወት ሳንኖር እንደአባ መሾ በከንቱ እንዲሁ ጊዜያችን ተቃጠለ። አንድ ጊዜ ተፈጥረን አንድ ጊዜ ብቻ በምንኖርባት ምድር ብዙ ዕድሎችን አበላሽን። የልጆቻችን ጊዜስ ለምን በከንቱ ይቃጠላል? በዚህ ጉዳይ ላይ በግልጽ እንነጋገር። በተለይ ሰለጠነ በሚባለው ዓለም ውስጥ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እስካሁን የገነባችሁትን

የልዩነት አጥር አሁኑኑ አፈራርሱና ቢያንስ ልጆቻችሁ በፍቅርና በመተሳሰብ የሚኖሩባትን የጋራ ሀገር ለመፍጠር ሞክሩ - ሰው እንዴት በቤተ አምልኮትና በጽላት ሳይቀር ይጣላል?(አቡነ አረጋዊ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አባ ኪሮስ... እያለ ታቦታትንም በጎሣና በነገድ የሚከፋፍል ምን ዓይነት ትውልድ ላይ ደረስን?)።

የሰው ወርቅ አያደምቅም። ዝንታለሙን በሰው ሀገር መኖርም የሚቻል አይደለም፤ ቢቻልም የማንነት ጥያቄያችንን በአግባብና ዘለቄታ ባለው መልክ አይመልስልንም። በጥቅሉ ሲታይ አካሄዳችን አያምርምና በአፋጣኝ እንለውጠው። ከሁሉም የነሣን ሆነን በኋላ ቀርነት አለንጋ ተገሽልጠናል። ሀገራችንን ከተጠመዱባት ፈንጂዎች ነፃ እናውጣት። አንዱ ዘዴ ልጆቻችንን በፍቅርና በመተሳሰብ እንዲኖሩ መምከርና በተግባርም ማሳየት ነው። በየቤታችን ይህን ዘመቻ ብናጠብቅ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ እናመጣለን። ወያኔ የዘራውን መርዝ የምናረከስበት በርሱ መንገድ በመጓዝ ሳይሆን በተቃራኒው ፍቅርን በመዝራት ነው። አሮሞ፣ ትግሬ፣ አማራ፣... የእግዜር ፍጡራን እንጂ አንዳቸው አንዳቸውን እንደደብኝት ጠፍጥፈው የሠሩዋቸው የሸክላ ውጤቶች አይደሉም። ያለፈ ችግር መኖሩ ብዙዎችንን ሊያሳምን ይችላል፤ እንኳን በማሳበረሰብና በሀገር ግንባታ በቤተሰብ ደረጃ እንኳን ብዙ ችግሮች እየደረሱ በዕርቅና በስምምነት ግን ቤትና ትዳር እየታደሰ ከቀድሞው ወደተሻለ ትልቅ ደረጃ ይደረሳል። የኛ ባልሆነ ጊዜ በተፈጠሩ ችግሮች የኛ የሆነን ጊዜ በከንቱ ማበላሸትና ማባከን ብልህነት አይደለም - ሞኝነት እንጂ። በማንነት ጊዜ የደነቆረ ማንነት ይሙት እያለ ይኖራል እንደሚባለው አንድ ወቅት በተፈጸመ ስህተት ዝንታለሙን ማሞስካትና ሕዝብን ሆድ ማስባስ ጤነኛነትን ካለማሳየቱም በላይ ለማንም አይጠቅምም። ቅኝታችን ከሰላምና ከዕርቅ ውጭ ሆኖ ባለፈ ነገር ብቻ መብከንከን ከሆነ በዚህች ሀገር ማንም በሰላም አይኖርም። በሰላም ለመኖር የሚከፈል መስዋዕትነት ደግሞ በግድ በደም ብቻ የሚሰላ ሊሆን አይገባም። በፍቅርም ጠላት ተብሎ የተፈረጀን ወገን ማንበርከክ ይቻላል። በይቅርታም ወዳጅ ማፍራትና የተቀያየሙትን ኃይል ማቅረብ ይቻላል። በእልህና በቂም በቀል የትም መድረስ እንደማይቻል እኛ ኢትዮጵያውያን ኅያው ምሥክሮች ነን። የከረረ ይበጠሳል፤ ከተውት ግን ይመለሳል።

ኢትዮጵያውያን ከያሉበት ጫፍ ወደመሀል ሲሰባሰቡ ይታዩኛል። ሀገራችንን ፈጣሪ ይባርክልን። ከሃይማኖት ጽንፈኞች፣ ከወያኔ ወጥመዶች፣ ከሙስና አሜክላዎች፣ ከሞራላዊ ዕህዳቶቻችን ቀበኞች፣ ከማይምነት ጥቁር ግርዶሽ፣ ... እግዚአብሔር ሀገራችንን በቶሎ ነፃ ያውጣልን። ደግሞም በርትተን እንጸልይ። ከ 2000 ዓመታት በላይ በዓለም ዙሪያ ተበታትነው የነበሩ እስራኤላውያንን እንኳ ቃል ኪዳኑን ጠብቆ የታፈረችና የበለጸገች የአንዲት ሀገር ባለቤት አድርጓቸዋል። እኛ ደግሞ ለርሱ ከነርሱ እንበልጥበታለን፤ ሀሰት አይደለም። “እናንተስ ለኔ እንደኢትዮጵያውያን አይደላችሁምን?” ብሎ ፈጣሪ ስለኛ ለነሱ የተናገረው ስለሚወደን ነው። እኛ አምነነዋል፤ እነሱ ግን ገና አላመኑትም። ስለዚህ ተስፋችን እርሱም ነው። የኛ የኃላፊነት ድርሻ ግን ትልቁ ነው። ምክንያቱም “አዳም ሆይ! በላብህና በወዝህ ጥረህ ግረህ ብላ” ተብሎ ወደ ምድር ወርዷልና ቢያንስ አሻሮ እንኳን ሳንይዝ ወዳለው - ወደፈጣሪ - መጠጋት ስንፍና መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው።

Mz23602@gmail.com